

**የትምህርት ቤት መዘጋትና የበረዶ/የከባድ አየር ሁኔታ መረጃ**

በየቀኑ ጠዋት ከ6:00 ሰዓት በፊት የጊዜው መረጃ ይሰጣል

**ሁሉም ትምህርት ቤቶች ክፍት ናቸው**

**የበረዶ መዝገቦችና የትምህርት ቤቶች መዘጋት የመረጃ መስመር፤**

- 720-554-4701

**ትምህርት ቤት ሲዘጋ፤**

- ትምህርት ቤት ከተዘጋ በትምህርት ቤቱ የሚካሄዱት የከትምህርት ሰዓት በፊትና በኋላ የልጆች ጥበቃ ፕሮግራሞች ይሰረዛሉ።
- በድስትሪክቱ ውስጥ ያሉት ተግባራት በሙሉ ይሰረዛሉ።
- የድስትሪክቱ የስፖርት ፕሮግራሞችና የጋራ ልምምዶች/ተግባራት ለሌላ ጊዜ የተላለፉሉ።
- ድስትሪክቱ ከሌላ ድስትሪክት ጋር የጋራ ስፖርታዊ ውድድር ካዘጋጀ፣ ጨዋታው ለሌላ ጊዜ መተላለፍ ወይም አለመተላለፉን የሚወስነው አዘጋጁ ድስትሪክት ነው።

**ትምህርት ቤት ዘግይቶ ሲጀምር፤**

- የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የአውቶቡስና የትምህርት ሰዓቶች በ 1/2 ሰዓት (30 ደቂቃ) ይዘገያሉ።
- የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አውቶቡስና የትምህርት ሰዓት በ 1 ሰዓት (60 ደቂቃ) ይዘገያሉ።
- የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አውቶቡስና የትምህርት ሰዓት በ 1 ሰዓት (60 ደቂቃ) ይዘገያሉ።
- የቻሌንጅ አንደኛና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የትምህርት ሰዓት በ 1 ሰዓት (60 ደቂቃ) ይዘገያል።
- 'I-TEAM' የሚባል ፕሮግራም ሰዓት በ 1/2 ሰዓት (30 ደቂቃ) ይዘገያል።
- 'CARE/PREP' የሚባሉ ጁሊየት የትምህርት ማከል Joliet Learning Center' የአውቶቡስና የትምህርት ሰዓት በ 1 ሰዓት (60 ደቂቃ) ይዘገያል።
- ከድስትሪክቱ ውጪ ለሚደረጉ ፕሮግራሞች የአውቶቡስና የትምህርት ሰዓት በ 1 ሰዓት (60 ደቂቃ) ይዘገያል።

- የተግባረ-ኢድ አውቶቡስና የትምህርት ሰዓት በ1 ሰዓት (60 ደቂቃ)ይዘገያል።
- ጊዜያዊ የተማሪ የጸባይ ማረሚያ ትምህርት ቤት (Expulsion) ፕሮግራም አይዘጋም።
- የቅድመ አጸደ-ህጻናት ትምህርት ቤት (Preschool) ፕሮግራም የቀትር በፊት ክፍለ-ጊዜ ብቻ ይኖራል። የአውቶቡስ አገልግሎት አይኖርም፤ የትምህርት ሰዓት በ1 ሰዓት (60 ደቂቃ) ይዘገያል።
- የአጸደ-ህጻናት (Kindergarten) ፕሮግራም የቀትር በፊት ክፍለ-ጊዜ ብቻ ይኖራል። መደበኛ የአውቶቡስ አገልግሎት ይሰጣል።
- መደበኛ ከትምህርት በፊትና በኋላ የልጆች ጥበቃ ፕሮግራሞች ይኖራሉ።
- የድስትሪክቱ የልዩ ልዩ የመጓጓዣ አገልግሎቶች ይሰጣሉ።
- ልዩ ማስታወቂያ ካልተሰጠ በስተቀር፣ ከቀትር በኋላ ተማሪዎች የሚለቀቁት ሰዓት እንደተለመደው ይሆናል።

**ቀደም ብሎ ተማሪዎችን መልቀቅ**

በሥራ ቀን አሳሳቢ የአየር ሁኔታ ወይም ሌላ ድንገተኛ ሁኔታ ከተፈጠረ፣ ድስትሪክቱ ሁኔታውን በመቆጣጠር ተማሪን ቶሎ የመልቀቅ ውሳኔ በተመለከት የሚመለከታቸውን ትምህርት ቤቶችና የስምሪት ክፍል በአስቸኳይ ይመክራል። ይህ ውሳኔ ሲወሰድ፣ መረጃው በዚህ ድረ-ገጽ ላይ ይደረጋል፣ እንደዚሁም መረጃው በአስቸኳይ በተገቢው የዜና ማሰራጫ ለድስትሪክቱ ማህበረሰብ ይሰራጫል።

**ዘግይቶ ተማሪን መልቀቅ**

አደገኛ የአየር ሁኔታ ሲፈጠር ወይም ሌሎች አሳሳቢ ሁኔታዎች ሲኖሩ፣ ለተማሪዎች ደንበኝ ሲባል ትምህርት ቤት ተማሪዎችን በትምህርት ቤት ውስጥ ሊያቆይ ይችላል። ይህ መረጃ በዚህ ድረ-ገጽ ላይ ይደረጋል፣ እንደዚሁም በራዲዮና በተሌቪዥን ጣቢያዎች በአስቸኳይ ለድስትሪክቱ ማህበረሰብ ይተላለፋል።

**አስፈላጊ ማሳሰቢያ**

ወላጆች ለልጆቻቸው የድንገተኛ ጊዜ እቅድ ሊኖራቸው ይስፈልጋል። ልጁ/ጅ ጎረበት እንዲሄዱ ወይም ከወላጆች አስፈላጊውን መረጃ በማግኘት ቤት መግባት የሚችሉበት ቅድመ ሁኔታዎች መመቻቸት አለባቸው።

ተገቢውን መታወቂያ ያልያዘ/ችና ከትምህርት ቤት ፈቃድ ያላገኘ/ች ግለሰብ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪን በጭራሽ መቀበል አይችልም/አትችልም።